



የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ)
Ethiopian People's Congress for United Struggle (Shengo)
www.ethioshengo.org shengo.derbiaber@gmail.com

ለጎንደር ሕብረት ጥሪ የተሰጠ መልስ

ሃምሌ 28 ቀን 2008 ዓ.ም.

በቅድሚያ ባለፈው እሁድ ሃምሌ 24 ቀን 2008 ዓ.ም. በጎንደር ከተማ የተካሄደው ሕዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ ላለፉት ሃያ አምስት ዓመታት በአገራችን በኢትዮጵያ ሰፍኖ የቆየውን ዘረኛ አገዛዝና ስርዓት ለማሰገድ ያሰፈነውን የፍርሃት ድብብ ሰብሮ የወጣ፣ የአገራችንን አንድነት ለማስከበር ድፍረትና ወኔ የተላበሰ ፣ አገር ወዳድ ስሜት የተንጸባረቀበትና አንገቱን ደፍቶ ለኖረው ሕዝብ የሞራል ንቃቱን የቀሰቀሰ ፣ በመሆኑ ልንኮራበት ይገባል። የፖለቲካ ድርጅቶች ማድረግ የሚገባቸውን ሕዝቡ በራሱ አነሳሽነት የፖለቲካም ሆነ የታጠቀ ቡድን ሳይገባበትና ሳይመራው በቃኝ ብሎ ይህን የመሰለ የተቀናጀ ፣ ስነስርዓት ያለው፣ የተቃዋሚ ሰልፍ ሲያደርግ ማየት የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም የጎንደር ሕዝብ ምን ያህል ስነምግባርና ጀግንነት ያለው ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው። እንደቀድሞቹ መሪዎቻችን እንደ አጼ ፋሲልና አጼ ቴዎድሮስ የነጻነት ምልክት የሆነችውን ባንዲራችንን ከፍ አድርጎ ለመታገል ለጎንደር ሕዝብ እንግዳ ሳይሆን ባህልና ልማዱ ነው። ሸንጎ ይህን ኩሩ ሕዝብ፣ ይህን ለጠላት እጅን የማይሰጥ ሕዝብ ያከብረዋል፤ ይኮራበታልም። ለኢትዮጵያ አንድነት የከፈለውን መስዋዕትነት በማድነቅ አሁን በመክፈልም ላይ ባለው ትግል ከጎኑ መቆሙን ሊያረጋግጥ ይወዳል።

የጎንደር ሕብረት በሰሞኑ ባካሄደው ስብሰባና ባሳለፈው ውሳኔ የፖለቲካ ድርጅቶችና ሌሎችም የሲቪክ ማህበራት ተባብረው ንቅናቄውን ከሕዝቡ ጋር አብረው ከግቡ እንዲያደርሱ ብሎም የሽግግር መንግሥት ለማቋቋም አብረው እንዲሠሩ ያሳለፈውን ጥሪ በአክብሮት ይቀበላል።

ሸንጎ የተመሰረተበትም ዓላማ የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት ፣ የሕግ የበላይነት፣ የዲሞክራሲ ስርዓት መስፈንን፣ የሁሉም ዜጋ መብት የተረጋገጠበትን ኢትዮጵያን ለመፍጠርና ይህን በሥልጣን ላይ የተቀመጠ አገር አጥፊ የጎሳ ስብስብ በጋራ አሰግዶ በምትኩ ሁሉንም ያሳተፈ የሽግግር መንግሥት ለማቋቋም ስለሆነ ከጎንደር ሕዝብ ትግልና ከጎንደር ሕብረት ዓላማ ጋር ይስማማል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ ከጥዋቱ፣ ከምስረታው ጀምሮ ጥረት ያደረገውና አሁንም የሚጥረው በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምኑትን ሃይሎች ለነደፈው ዓላማ መተግበር በማሰባሰቡ ሥራ ላይ በመሆኑ ፍላጎቱ ፍላጎታችን መሆኑን ለማረጋገጥ ይወዳል። በሸንጎው ውስጥ የተሰባሰቡት የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የሲቪክ ተቋማትና የታወቁ ግለሰቦች የኢትዮጵያ

ሕዝብ በተለይም የጎንደር ነዋሪና ተወላጅ ከሚያደርገው ትግል ጎን መሰለፋቸውን እያረጋገጡ፣የጎንደር ሕብረት ለዚህ ለተቀደሰ አገር አድን ተልእኮ አብሮን እንዲቆምና በጋራ ልንሰራ በምንችልባቸው አያሌ ዘርፎች በመተባበር ያሳለፈውን የተባበሩ ጥሪ በራሱ እንዲጀምረው እንጠይቃለን።ለዚህም ጊዜ ሳይወስድ የሸንጎና የጎንደር ሕብረት አመራር አካላት በአካል ተገናኝተው ስለሚካሄደው ትግልና አብሮ ለመስራት በሚያስችለው ዙሪያ ውይይት እንዲደረግ ሸንጎ ያሳስባል።

ድር ቢያብር አንበሳ ያስር!!!

የኢትዮጵያ አንድነት፣በአንድነት ሃይሎች ህብረት ይረጋገጣል!

የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ(ሸንጎ)